

# የቤተ ክርስቲያን ማሳሰቢያ

የአሁኑ ፕሮግራም መርሃ-ግብር

ህይወትን ቤተ ክርስቲያን እንድንገለገልበት የፈቀዱልንን የሬቭንስ ውድ ባብቲስት ቤተ ክርስቲያን የአሁኑ ከሰዓት አምልኮ ፕሮግራም እንዳናስተጓጉል የአሁኑ ፕሮግራማችን በተመደበለት ሰዓት ማስኬድ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ሽማግሌዎች የሚከተለው የሰዓት አጠቃቀም በጥብቅ እንዲተገበር ወስነዋል። ጌታ ይባርካችሁ!

- ጸሎት፡ 1:30-2:00
- አምልኮ፡ 2:00-2:30
- ማስታወቂያ/መባ፡ 2:30-2:45
- ቃል፡ 2:45-3:45
- የፕሮግራም ፍጻሜ፡ 4:00
- የህብረት ጊዜ 4:00- 5:00

## የአዲስ አመት ዋዜማ

የአዲስ አመት ዋዜማን December 31 ከ 5 p.m. ጀምሮ እናከብራለን። ምግብ ይኖረናል፤ የጸሎትና የአምልኮ ጊዜ ይኖረናል፤ ቲሽርት ይዘጋጃል፤ የስነ-ጽሑፍ ጊዜ ይኖረናል። ስነ-ጽሑፍ ለማቅረብ የምትፈልጉ ለረድኤቱ አስታውቁ። ስዎችን ጋብዙ። ጌታ ይባርካችሁ።

“ወደ ውጭም አውጥቶ፡- ጌቶች ሆይ፡ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላቸው። እነርሱም፡- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16፡ 30-31)



- ⇒ የአሁኑ ፕሮግራም ይካሄዳል?
  - ⇒ የእርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
  - ⇒ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
  - ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
  - ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
  - ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?
- ሽማግሌዎችን ለማግኘት፡-  
 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)  
 773-507-0147 (ወ/ም ጸደቀ)  
 630-677-0293 (ዶ/ር ተረፈ)  
 773-910-0486 (እ/ት ሰናይት)  
 773-556-5345 (ወ/ም ረድኤቱ)

### መደበኛ ፕሮግራሞች

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.  
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካጎ የምስራች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን		Chicago Yemsrach Evangelical Church
-----------------------------	--	-------------------------------------

“እነሆ፡ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10

## እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!



“ለዘላለምም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል።”  
 (ዮሐ. 14:16)

Chicago Yemsrach Evangelical Church 4455 N. Seeley Avenue Chicago, IL 60625	መደበኛ ፕሮግራሞች እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m. አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.
<b>December 8, 2019</b>	<b>ሕዳር 28፣ 2012 ዓ.ም.</b>

**የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር**

ጸሎት ..... ወንድም ጌቱ ጳውሎስ  
 አምልኮ..... የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን  
 ፕሮግራም መሪ ..... እሕት ሰናይት ከበደ  
 ቃል ..... ዶ/ር ተረፈ አንጄቦ  
 ግጠቃለያ ..... ወንድም ጸደቀ ጴጥሮስ

**የሳምንቱ ጥቅስ**

**“መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ስንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለእኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠው።”  
 (1 ቆሮ. 2:10)**

**የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች**

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7319 N Oakley Ave, Chicago, IL 60645
ወ/ም ጌቱ ጳውሎስ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንጄቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሰኞ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ሲሳይ መሸሻ		5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
ወ/ም ኮከቤ አስረስ		
ወ/ም ዘሪሁን/ዮሐንስ		
ወ/ም አያሌው/ጸደቀ		

**መልዕክተ ሰንበት**

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

**መንፈስ ቅዱስ — ሌላው አጽናኝ።**

*“ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። እኔም አብን እለምናለሁ ለዘላለምም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል።” ዮሐ. 14:15-16*

ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የምድር አገልግሎቱን ፈጽሞ ወደ አባቱ ከመሄዱ በፊት አንድ ታላቅ ተስፋ ሰጥቶናል። ጌታ እርሱ ከሄደ በኋላ ሌላ አጽናኝ እንደሚመጣልን ተናግሮን ነበር። ህይ “ሌላ አጽናኝ” የተባለው መንፈስ ቅዱስ ነው። እርሱ እንደ ኢየሱስ ያለ ሌላ አጽናኝ ነው። “ሌላ” የሚለው ቃል አዲስ ኪዳን በተጻፈበት በክሪስቲያን ቋንቋ “allos” ማለት ሲሆን ትርጉሙ ደግሞ “another of the exact, identical, specific kind without one single variation” ማለት ነው። ይህ እንግዲህ የሚያመለክተው መንፈስ ቅዱስ ልክ እንደ እየሱስ ያለ ሌላ አጽናኝ እንደሆነ ነው። ስለሆነም ኢየሱስ ፊተኛው አጽናኝ ሲሆን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ሌላው አጽናኝ ነው።

“አጽናኝ” ለሚለው ቃል የእንግሊዝኛው አቻ ቃል “Comforter” የሚለው ሲሆን ሁለቱም ቃላት “ፒራቅሊጦስ” ወይም “Counselor” ለሚለው ቃል የተሰጡ ፍቺዎች ናቸው። ይህ ማለት ደግሞ አማካሪ፣ የሕግ ረዳት፣ በሁሉም ጉዳይ የሚፈለግ ሰው የሚገልጽ ነው። እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ በሁሉም ጉዳይ ምንፈልገው፣ የምንጠጋው፣ የምንጠይቀው፣ ሁልጊዜም አብሮን የሚቆም ጠበቃችን፣ መሪያችን፣ አማካሪያችን ነው ማለት ነው። ልክ ባለጉዳይ በችሎት ፊት በጠበቃው እንደሚናገር ሁሉ መንፈስ ቅዱስም ሁል ጊዜ በሚያስፈልገን ነገር ሁሉ አብሮን አለ። ለዚህ ነው ቅዱሳን በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ማንም በማይቋቋሙ ጥበብና ኃይል ይናገሩ የነበሩት።

ጌታ በምድር በነበረበት ጊዜ የቃሉን ሚስጢር እየገለጠ፣ በአጋንንት የተያዙትን ነጻ እያወጣ፣ ድውያንን እየፈወሰ፣ የመንግስቱን ወንጌል እየሰበከ — በአጠቃላይ የአባቱን የአብን ፍቃድ እያደረገ ተመላልሷል። ሐዋሪያቱና ደቀ መዛሙርቱ በሁሉ ነገር ዘወር ብለው ይመለከቱ የነበረው ጌታን ነበር። እምነታቸው ሲናወጥ ወደ እርሱ ተመልክተው ይጽናናሉ። ጥያቄ የሆነባቸውን ነገር ሁሉ ወደ እርሱ ያቀርባሉ። ድውያናቸውንና ሙታናቸውን በእግሩ ስር ያስቀምጣሉ። በሰርጋቸው ላይ በመገኘት ጉድለታቸውን ሞልቷል፤ በለቅሶአቸው ላይ አብሮ አዝኖ አጽናንቷል፤ የተራቡትን መግቧል። መንፈስ ቅዱስ “ሌላ አጽናኝ” ሆኖ ይህንን ጌታ የጀመረውን ስራ ሊቀጥል ነው የመጣው።

ወግኖቹ፡- ሐዋሪያቱ በነገር ሁሉ ወደ ጌታ ዘወር ይሉ እንደነበር እኛም በነገር ሁሉ ወደ መንፈስ ቅዱስ ዘወር እንል ዘንድ ያስፈልገናል። መንፈስ ቅዱስን በጸሎት ስንፈልገው ሁልጊዜ በርሱ እንሞላለን። ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ቅርቦች እንሆናለን። እርሱም በሁሉ ነገር ጠብብንና ማስተማልን ይሰጠናል፤ እየመከረ ያጽናናል፤ ኃይልን እየሰጠ ያበረታናል። አሁን ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያለው ሌላው አጽናኝ መንፈስ ቅዱስ ነው።